

እረ ስማኝ አገሬ ሲከፋኝ ነው መኖሪ፤

ኢትዮጵያ ጥንታዊ የታላቅ ህዝብ ባለቤትና የሰው ዘር መገኛ ትልቅ አገር መሆኗ ባይካድም ፣ በዚህ ትውልድ የደረሰባት በደልና ጉዳት ገናና ታሪካን አጉድፎታል። በርግጥ የነግራኝ መሃመድ ፣ የነዮዲት ጉዲት ጥቃት አንድነታችንን አናግቶት እንደነበር የማይካድ ቢሆንም፣ የዛሬው ውርደት ግን የከፋ ነው። አብሮነታችንን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ እንደ አገር ፀንታ እንዳትቀጥል እድሜዋን ለማሳጠር ባልተኙላት ኢህአዴጋዊ መሪዎች ይህ ትውልድ መገዛቱ እጅግ አሳዛኝና አሳፋሪ ያደርገዋል። ገና ከመነሻቸው የኢትዮጵያን ታሪክና ጥንታዊ አገርነት “በነፍጠኛና በነ አፄ ምኒሊክ ወረራ የተገነባ እንጂ የህዝባችንን ትክክለኛ ገጽታን የማያሳይ የገዢዎች ትርክት ነው “ “ኢትዮጵያም የብሄረሰቦች እስር ቤት ናት” ብለው ሲደራጁ የዚህ ርኩስ ዓላማ ጠንሳሽና ጀሌዎቻቸው በአገራችን ላይ የጥፋት ሰይፍ መምዘዛቸው ግልጽ ነበር። ያለማወቃችን ጋርዶን የዘርና የጎሳ አምልኮአችን ተጠናውቶን ከሰሜን ከምዕራብ የተነሱትን ጸረ አንድነት(ሻቢያ፣ ኢህደግ፣ አነግ) ጎይሎች ለኢትዮጵያ ልዑላዊነት ሰንደቃዓላማውን ተሸክሞ በታማኝነት በጽናት የቆመውን ኢትዮጵያዊውን አብዮታዊ ሰራዊት ከአረብ አጋሮቻቸውና ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር በማበር ሲወጉት በር ከፍተን ወደ መሃል አገር ስናስገባቸውና ለስልጣን ስናበቃቸው ነበረ ኢትዮጵያን የማፍረስ ሴራ ላይ ያበርነው። ታሪክ ይቅር የማይለን የትውልድ ዝቅጠት ውስጥ የወረድነው።

የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ! ከዚህ የበለጠ በደል ምን ሊሰማህ ይችላል? መሪዎቹ የምትላቸው የአብይ ኢህአዴግ መንግስትና ተባባሪዎች የፖሊቲካ ድርጅቶች ተብዬዎቹ ከቀየህ አፈናቀሉህ፣ ለረሃብና ለሰደት አጋልጠው ሰጡህ፣ እርስ በእርስ በዘር፣ በጎሳ፣ በሃይማኖት ከፋፍለው አጨራረሱህ፣ አገርህን ህልውናህን አሳልፈው ለታሪካዊ የኢትዮጵያ ጠላት አገሮችና ለነ ኢሳያስ ሰጡህ ። እነርሱ ቆመው እርስ በርስ በሚያደርጉት የስልጣን እሸቅድድምና ሽኩቻ አንተ እየሞትክ እንድትመለከት አደረጉህ፣ በአገርህ ተሳታፊ ሳትሆን ታዛቢና ተመልካች ሆንክ። ተከባብርና ተዋዶ የኖረው ህዝብ በጎሳ በዘርና በቋንቋ እያደራጁ ኢትዮጵያዊነትን እንድትጠላና አንድነትን እንድትዋጋ አስገደዱህ። የአንድነት ጎይል ነን የሚሉት ሳይቀሩ ዛሬ በዘር ፖሊቲካ ውስጥ ተዘፍቀው ከድጡ ወደ ማጡ ይዘውህ ሊገቡ እየተቻሉ ነው፣ በስምህ እየነገዱ ነው።

ማጠቃለያ፡-

ጆሮ ያለው ይሰማ፣ በአአምሮው ያሰብ ያስላስል። ኢትዮጵያና ህዝቧ ዛሬ የገጠማት ችግር መንሰኤ ሌላ ሳይሆን በኢህ አደግ የሚመራው የዘር ቋንቋን መሰረት ያደረገው የፖሊቲካ አካሄድ ነው። ስለሆነው ከየትኛውም ወገን ፣ ቋንቋ ተናጋሪ፣ ወይም ጎሳ የሚመጣብህን የዘር ተኮር ፖሊቲካዊ አስተሳሰብና መደራጀትን በመቃወም ለአንዲት ኢትዮጵያ ልዑላዊነት ለህዝቧ አንድነት ፀንተህ በጋራ መቆም አለብህ። ዛሬ የምናየው የአገራችን ጭንቀት በድንገት የተከሰተ ሳይሆን ቀድሞም በኢህአዴግ ዛሬም በኢህአዴግ እየተመራ ያለ ፀረ ህዝብ እንቅስቃሴ ውጤት ነው። በዚህ ክህደት ውስጥ እጅግ የሚያሳዝነው ተምረናል የሚሉ አንዴ ተቃዋሚ ሌላ ጊዜ ተፎካካሪ ነን የሚሉና የፍልስፍና የታሪክና የፖሊቲካ ዕውቀት ድህነት ያጥለቀለቃቸው ቱልቱላ ነፊ ጥሩምበኞች የመሰረቱት አድርባይ ፓርቲዎች ጉዳይ ነው።

ከኢህአዴግ የተገኘውን ኢህአዴግ አይደለም እያሉን ፣ ከእባብ የተፈለፈለውን እባብ ሳይሆን እርግብ ነው ብለው ሊያሳምኑን የቃዠት ምሁራን ነን ባይ ባለዲግሪዎች በኢትዮጵያና በዚህ ትውልድ ላይ የፈጸሙት በደል በዓለም ዙርያ ከታዩት የምሁራኖች የአድርባይነት ታሪክ የከፋ እንጂ የሚስተካከልም አይደለም። የኮለኔል አብይ መንግስት የኢህአዴግ መንግስት መሆኑ እየታወቀ ህገ መንግስቱም ኢትዮጵያና የህዝቧን አንድነት የካደ መሆኑ እየታወቀ ለህገ መንግስቱ እንዳለን ብለው ለምርጫ በምርጫ በርድ መዝገብ ላይ

እየተጋፉ የፈረሙ የተቃዋሚ ፓርቲ ተብዬዎች የቱን ያህል ማፈርያዎች ይሆኑ? እነዚህ አይን አውጣዎች አልመቻቸው ሲልና ስልጣን እየራቃቸው ሲመጣ እነሆ ዛሬ አልፎ አልፎ ተቃውሞ አይሉት የማደናገርያ ፕሮፓጋንዳ ሲያወናጭፉ ይሰማሉ። የቱንም ያህል ብትጮሁ የቁራ መለዕክተኛን ማን ሊሰማው?
ኢትዮጵያ ታላቅ ናት ህዝቧም ታላቅና አንድ ህዝብ ነው ብለህ ተነሳ፤ በአስመሳይ ምሁራኖች ማወናበጃ ተቃለህ ባዘጋጁልህ የጥፋት የዘር ድርጅት ውስጥ እንዳትገባ። አገርህን ከውድመት ለማዳን ከዚህ አይነቱ የታሪክ አተላ ድርጅቶች ተላቅቀህ ከአንድነት ኅይሎች ጋር ብቻ ፅና። እረ ስማኝ አገሬ፤ ተው ስማኝ አገሬ ሲከፋኝ ነው መኖሬ ።

እያልክ ዳር እስከዳር በጋራ ዘምር። ዘረኝነት ፀረ አገር ፣ ፀረ አንድነት ብቻ ሳይሆን ፀረ የሰው ልጅ (Antihumanity) ነው። ዘረኝነት የተረገሙ ሰዎች ዓለማችንን ለማጥፋት ምድራችንን ባዶ ለማድረግ የተነሱ ከናዚ አስተሳሰብ የከፋ የሲኦል በር ነው። እኛ የኢትዮጵያውያኖች የሕይወት ምርጫና ግባችን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው። አዳኞችን ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ነው፤ የገነትን በር እየናፈቅን የሲኦል በር ከፋቾችን እናወግዛለን !!

ከእውነቱ ፈረደ 10/24/2019